

የነ «ግፋ በለው» የትጥቅ ትግልና መጪው የኢትዮጵያ ሁኔታ

ሙሉማር ኪሮስ (ከጎንደር)
mulumarkiros@gmail.com

በአሁኑ ወቅት በመታየት ያለው የተጋጋለ የሚመስል የተቃዋሚ ሃይሎች አሰላለፍ በዋናነት በሁለት የሚመደብ ሲሆን የሁለቱም ሀይሎች አንቀሳቃሽ ሞተሮቻቸውና መሪዎቻቸው ከኢትዮጵያ ውጪ ናቸው። እነሱም አንደኛው በአንዳንድ የኦሮሞ የጥበት ሀይሎች የሚቀነቀን ሆኖ ዋና አላማውም በእስላማዊ ህግ የምትመራ ነፃ የኦሮሚያ ሪፐብሊክን ማቋቋም እንደሆነ ከተለያዩ ፅሁፎቻቸው መረዳት ይቻላል። የዚህ ሃይል ዋና ተዋናይና መሪ አቶ ጆላን መሃመድ ሲሆን በውጭና በአገር ውስጥ በአባልነት የተመዘገቡትም ያልተመዘገቡትም (የአነገና አንዳንድ በአገር ውስጥ በህጋዊ የፖለቲካ ድርጅት ሽፋን የሚንቀሳቀሱትን ጨምሮ) በርካታ የሚባሉ ተከታዮች ያሉበት ቡድን ነው። ሁለተኛው አሰላለፍ የትምክህት ሃይል ሲሆን አቀንቃኞቹም በዋናነት የቀድሞ ገዥ መደቦች አባላትና ተጠቃሚዎች ሆነው አንዳንድ የጉራጌ ኤሌቶችና ከበርቴዎች በጥገኝነት የተሰለፉበት ሀይል ነው። ይህ (የሁለተኛው) ሃይል የሻዕቢያ መንግስት የሚፈለፍላቸውና የተለያዩ ብሄረሰቦች ወኪሎች ነን ብለው የትጥቅ ትግል የሚያካሂዱትን ቡድኖች አልፎ አልፎ በትውስት እንደ ወታደራዊ ክንፉ ሲጠቀምበት ይስተዋላል። የሁለቱም ሀይሎች ዓላማ ለየቅል ቢሆንም የትግል ስልታቸው ግን ይመሳሰላል፤ አንዳንዴም የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው በሚል በአንድነት ሲቆሙ ይታያሉ። ከነዚህ ውጪ በአገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የተቃዋሚ ሃይሎች ከዚህም ከዚያም እያጣቀሱ የሚኖሩ ሲሆን በምርጫ ሰሞን ሆይ ሆይታ ብቻ የስልጣን መና እንዲዘንብላቸው የሚጠብቁ ናቸው። ቀበሮ የበሬ ቆለጥ ይወድቅልኛል ብላ ስትከተል ዋለች እንደሚባሉት ናቸው። የዛሬው ፅሁፌ ግን በሁለተኞቹ ማለትም በትምክህት ሃይሉ ስብስብ አደርጋለሁ።

የትምክህት ሀይሉ አመራርና የዲፕሎማሲ ክንፉ በአሜሪካና አውሮፓ የሚገኝ ሲሆን የወሬ አናጋሽ ክፍሉም በውጭ (ኢንተርኔትና ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ) እንዲሁም በአገር ውስጥ በሚታተሙ የሚዲያ ውጤቶች አድርገዋል። በመሆኑም የትምክህት ሀይሉ ዋና አቅሙ ምላሱ ሲሆን አሜሪካና አውሮፓ ኑሮውን መስርቶ ቀን ተለሊት “ግፋ በለው” ሲል ይሰማል።

እነ “ግፋ በለው” አሁን ያለው የህዝቡ ንቃተ ህሊና ደረጃና የአገር ውስጥ ፓለቲካዊ እድገት አያውቁትም። የፖለቲካ ዕውቀታቸው ምንጭም ወቅታዊ ሁኔታዎችን አንብበውና ተንትነው ሳይሆን በቀጥታ ከወላጆቻቸው ተቀብለው በእምሮቸው የሳሉትን ነው። በሚኒሊክ ጊዜ የደነቆረ <ሚኒሊክ ይሙቱ> እያለ ሲምል ይኖራል እንዲባል እነሱም ከወላጆቻቸው የወረሱትን ይዘው ሲተኙም ሲነሱም፤ በውናቸውም በቅዥታቸውም “ግፋ በለው” ሲሉ የሚደመጡት።

የአሁኖቹ «ግፋ በለዎች» አያታቸውም ከ 121 አመት በፊት በዋናው የዓድዋ ፊልሚያ ጊዜ በፀሎት ሰብ በዓድዋ ጊዩርጊስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተደብቀው «ግፋ በለው» ሲሉ ነበር የዋሉት። በጦርነቱ ውስጥ ለሃገራቸውና ለህዝባቸው የሚለው ቆራጦች በመሰለፋቸው ምክንያት ግንባራቸውን ለጥይት ሰጥተው ጣልያንን ባያሸንፉት ኖሮ ንጉስ ተክለሃይማኖት ገና አንድ ቀን ባልሞላ ውግያ ውስጥ ከዱርቡሾች ሸሽቶ ከጎንደር ጎጃም እንደተደበቀው ሁሉ ንጉስ ነገስቱም እግሬ አውጭኝ ብለው ከጣልያን እንደሚሸሹ የታወቀ ነበር።

ከ40 ዓመታት በኋላም ያሁኖቹ «ግፋ በለው» ወላጆች ህዝቡ በማይጨው ላይ ከጣሊያን ወራሪ ሀይል በሚፋለምበት ወቅት እነሱ (ዐቤ ሃይለስላሴና መኳንንቶቹ) ኮረም ከተማ ላይ ድንኳን ጥለው «ግፋ በለው» ሲሉ ከዋሉ በኋላ ጣልያን አልገፋ ሲል ህዝቡን ጥለው በመጡበት ነበር እግሬ አውጭኝ ያሉት። ነፋስ ሽው ሲል ጣልያን ደረሰብኝ እያሉም ከኮረም ተነስተው በቀናት ውስጥ በባቡር በመርከብ ብለው አውሮፓ ገቡ። የነ «ግፋ በለው» ደቀ መዛሙርትና አባል የሆነው ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምም አንድ ሰውና አንድ ጥይት እስኪቀር ድረስ እፋለማለሁ እያለ አገርና ህዝብ ሲጨፈጨፍ ከርሞ ያች ቀውጢ ሰዓት ስትደርስበት ግን እሱም አገር ጥሎ ሸሸ። አሁን ዝምባብዌ (ሀራሪ ከተማ) ውስጥ ተኝቶ «ግፋ በለው» ሲል ይደመጣል፤ እሱም ያባቱ ውርስ ሆኖበት። እነዚህ ሃይሎች ግር ሲል ሸሸታቸውን ሳያንስ ለድፍን መቶ ዓመት አገሪቷ በድህነት አረንጃጃ ውስጥ ከተው ህዝቡን ለአስከፊ ውርደት ቢዳርጉትም ሃፍረት የሚባል ነገር አይሰማቸውም፤ መሸማቀቅ ብሎ አልፈጠረባቸውም።

እነ “ግፋ በለዎች” ባለፈው ዓመት ያስፈፀሙት የህዝብና የአገር ውድመት በተጋጣሚያቸው ቡድን ድክመት ሳይሆን በራሳቸው ጥንካሬ ያመጡት መስሎአቸው በገድለ ታሪካቸው ላይ አስፍረውታል። ይህ ብቻም አይደለም በዚህ ዓመት መጀመሪያ የዋሃን አባሎቻቸው <ፋኖ ተሰማራ> ብለው በገጠር የትጥቅ ትግል አሰማርቷቸው ነበር። ግዳይ አምሯቸው ዘመቱ፤ እሳቸውም ሞቱ ሆነና የያዙትን መሳሪያ አንድም እንኳን ሳይተኩሱበት በፌደራል ፖሊስ ተሰበስበው ወደ ተሃድሶ ማዕከላት ተወሰዱ እንጂ።

ይህ የትምክህት ሀይል ኤርትራ ውስጥ የመሸገው የ ”ነፃ አውጭዎች” አቅም አልፎ አልፎ እንደ ወታደራዊ ክንፋ ሲጠቀምበት ይታያል። ሆኖም ይህ ሀይል በዋናነት ለሻዕቢያና ግብፅ ዓላማ ማስፈፀምያነት የተፈጠረ እንጂ የትምክህት ሃይሉ እንወክለዋለን በሚሉዋቸው የአማራና የጉራጌ ህዝቦች ፍላጎትና ተነሳሽነት የተቋቋመ አይደለም። በመሆኑም የኢትዮጵያ መንግስት ለሻዕቢያ ያሳየሁትን ትዕግስት እዚህ ላይ ይበቃል በሚልበት ሰዓት የነ “ግፋ በለው” ወታደራዊ አቅም ውሃ

በላው ማለት ነው። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ የሻዕቢያም ሆነ የነ “ግፋ በለው” ጉራ ሚስማር የነካው ፊኛ ይሆናል። የኤርትራ መንግስት በስልጣን ቢቆይም እንኳን የትጥቅ ሀይሎቹ የሱ ዓላማ ማስፈፀምያ በመሆናቸው አልፎ አልፎ በኢትዮጵያ የድንበር አካባቢ ኳ፤ኳ፤ ጠሽ ከማድረግ በዘለለ የኢትዮጵያን ሰራዊት ተፋልሞ እነ “ግፋ በለዎች” ለስልጣን ያበቃሉ ማለት የማይታሰብ፤ ዘበት ነው።

እነዚህ ሃይሎች ከኢህአፓና መኢሶን ተሞክሮአቸውን በመቀመር ከ 1997 ዓ/ም ጀምሮ አንዳንድ የመንግስት እንዲሁም የገዢው ፓርቲ አባላትና አመራሮችም ጭምር በመመልመልና በማሰረግ የሚያደርጉት ሙከራዎችም አልተሳኩም፤ ወደፊትም አይሳኩም። ምክንያቱም ያንቀላፋው ነቅቷልና!! ነቅቶም “ገዴ ገድሽ ለኔ፤ ስራሽ ያረመኔ” የሚለውን የአበው ብሃል አስታውሷልና። እነኛም (የውስጥ አርበኞቹም) የሚሸሹበት አምባ ሸሸቶባቸው አውላላ ሜዳ ላይ ቂጣቸውን ገልበው ተከናኝበዋል። መርፌ መግቢያዎን እንጂ መውጫዎን መች ታይና!!

እነ “ግፋ በለዎች” የአገሮች ግንኙነትና ዲፕሎማሲ የሚወሰነው በዋናነት በአገር ውስጥ በሚታዩ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጦች እንደሆነም አይገነዘቡም። በመሆኑም በአሜሪካና አውሮፓ ጥቂት የየአገራቱን ሴኔት አባላት እየሰበሰቡ የሚያካሂዱትን እርግማን ለስልጣን የሚያበቃቸው ይመስላቸዋል። ግን ከንቱ ድካም፣ ውጤት የለሽ ልፋት ነው!!

አሁን ጊዜው ተቀይሯል ያ ትላንት “ግፋ በለው” ሲባል ለአገሩ አንድነትና ነፃነት ሲል ጠላቱን ሲገፋ የነበረ ህዝብ አሁን አፈሙዙ በህዝብ ጠላቶች ላይ አድርጓል፤ አካፋና ዶማውን ይዞ ድህነትን በመፋለም ላይ ይገኛል። ለዚህም ነው እነሱ አረ “ግፋ በለው” ሲሉ፤ እሱ ግን እነሱ የሚሉትን ትቶ ድህነትን ሲገፋ የሚውለው። በአመለካከትም “ግፋ ብለው” ሲሉ ከርመው ህዝብ በሞተላቸው ለስልጣን የሚሮጡት የስልጣን ኪራይ ሰብሳቢዎችም ጭምር እየታገለ ይኸውና አሁን ብዙዎቹ ሜጋ ፕሮጀክቶች አጋምሷል።

እነዚህ ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ በርካታ ሃገራዊ አቅም ይፈጥራሉ፤ እነሱም የገቢ ምንጭ ሆነው ተጨማሪ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ይሰራሉ። ባለሞያዎች እንደሚሉት የሀዳሴ ግድባችን ሲያልቅ ገንዘቡን በአራት አመት ይመልሳል። እነዚህና ሌሎች የግልና የመንግስት አቅሞች ተደማምረው የሃገራችን ሀዳሴ እውን ያደርጋሉ። ኢትዮጵያችን ከአለም የበለፀገች ተርታ ትሰለፋለች፤ ልዕለ ሃያልነቷም እንደገና ይረጋገጣል!! እኛም ሰላማችንና የላባችንን ውጤት አግኝተን ረክተን የምንኖርበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም።

ቸር እንሰንብት!!